

MARCELLO MISSIROLI
**Tecnologia
e Progettazione**
per il mondo *digitale*
e per il *web* II



digital docet

000-000

3-0000000 0000000

0000. 00000000 00000000

මම මගේ මම මොහොත?

මොහොත මොහොත ම මොහොත මම මම මම මම මොහොත. මම මම ම මොහොත ම මොහොත ම “මොහොත මොහොත මොහොත” මම ම මොහොත මොහොත. මම ම ම ම මොහොත ම මොහොත මොහොත ම මොහොත මොහොත ම මොහොත මොහොත ම මොහොත මොහොත, මම මොහොත ම මොහොත මොහොත ම ම මොහොත මොහොත ම මොහොත ම ම මම මොහොත ම මොහොත ම මොහොත ම ම මම මම මොහොත.





1.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□






00 00000000

0'000000 00 00000000 2.0, 00 000000000 00 000000000000 00
000000 000 00 000000000, 00 00000000 00 000000000 00 00000000
0000000, 000000000 0 00 000000000 00 000000000 0000 00000000
000 000000 0000 00 0000000000000000 0000000, 0000 00 00000000
0000000000000 (1999).

0000000 00 0000000 0000, 0000000 000000 0000 00000000000000 00
000000000000 00 000, 00 0000 00000000 00 0000 0 00000000
0000000000 00 0000000 000000000000



Git



GitHub

Git 是 2008 年，由 Linus Torvalds 和 Benno L. Tr不着手开发的分布式版本控制系统。它最初是用于 Linux 内核开发，现在已经成为世界上最流行的版本控制系统之一。Git 的设计理念是快速、灵活、分布式。它支持分支管理、合并、回滚等功能，并且可以在本地存储完整的版本历史。Git 的社区非常活跃，提供了丰富的文档和教程，使得学习和使用 Git 变得非常容易。

Git 的架构非常简洁，它使用本地数据库来存储版本信息。每个文件都有一个唯一的哈希值，用于标识文件的版本。Git 还支持分支管理，允许开发者在本地创建分支进行开发，而不会影响生产环境。此外，Git 还支持分布式开发，开发者可以在任何地方进行开发，并且可以随时同步到中央仓库。Git 的社区非常活跃，提供了丰富的文档和教程，使得学习和使用 Git 变得非常容易。




GitLab



GitLab

GitLab 2014
 GitLab 2014 年 10 月 29 日
 发布，是 GitLab 的
 最新版本。
 GitLab 2014 年 10 月 29 日
 发布，是 GitLab 的
 最新版本。
 GitLab 2014 年 10 月 29 日
 发布，是 GitLab 的
 最新版本。

GitLab 2014 年 10 月 29 日
 发布，是 GitLab 的
 最新版本。
 GitLab 2014 年 10 月 29 日
 发布，是 GitLab 的
 最新版本。






Bitbucket



Bitbucket

Bitbucket is a cloud-based Git repository manager. It provides a central location for your code, making it easy to collaborate with your team. Bitbucket offers a range of features, including code review, pull requests, and integration with other tools. Bitbucket is a secure and reliable way to manage your code. Bitbucket is a great choice for teams of all sizes. Bitbucket is a simple and easy-to-use tool. Bitbucket is a powerful and flexible tool. Bitbucket is a great choice for teams of all sizes. Bitbucket is a simple and easy-to-use tool. Bitbucket is a powerful and flexible tool.

Bitbucket is a cloud-based Git repository manager. It provides a central location for your code, making it easy to collaborate with your team. Bitbucket offers a range of features, including code review, pull requests, and integration with other tools. Bitbucket is a secure and reliable way to manage your code. Bitbucket is a great choice for teams of all sizes. Bitbucket is a simple and easy-to-use tool. Bitbucket is a powerful and flexible tool.



□ 0000000?

000 □ 0000000 0000000000, 00000 000000 0000000 0000000 00
 000000000000 00 00000000000 000000000000000 0 0000 00000000, □
 0000000000 000 0000 00 50000 000 0000 00000000000. 00
 000000000000 00000000000 0 0000000 0 00000000 000 000000 0
 00000000000. 0000 0000000 0000000000000 000000000000 0 00000000,
 0000 0000 0000 0000 000000000 0 00000000 0000 0000000000 00000
 00000000.

□ 000000 000000000000 0000 00 000000000 0000000 0 0000.



“” ,
 ,
 . ,
 .”

.

:

00

000

0000

2.

□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□




□ 0000000?

000 000, 00000 0 00000000000 0000 000000, 0 00 00000 000
 00 00000 00000000 000 00000 00000000000 (000, 0000, 00000
 0000000) 00000000000 00 0000 000000000000 - 0 000 000000 0
 000 000000000 0000 0000, 0000 0 000 000 000000000000.

000000000 0000 00000000 0000000000 000 00000000000 000 000000
 00000000000 (00 000000: “00000000”) 00 0000 00 000000000000
 00 0000000


Database Migration




Database Migration



Source Database
Configuration




Target Database
Configuration



በግንባታው ላይ የሚከተሉት ግቦች

ሲሆኑ፣ በግንባታው ላይ የሚከተሉት ግቦች ላይ የሚከተሉት ግቦች፣ ለግንባታው ላይ የሚከተሉት ግቦች ሲሆኑ፣

በግንባታው ላይ የሚከተሉት ግቦች ላይ የሚከተሉት ግቦች ሲሆኑ፣ ለግንባታው ላይ የሚከተሉት ግቦች ሲሆኑ፣



□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□.□□□:□□□/□□□□□□□□□□□□□□.□□□

□□□□ □□□□ -□ □□□□□□ --□□□□ --□□□□□□

[□□□□□□□□□□?]

በግንባታው ላይ የሚገኙ ጉዳዮች

በግንባታው ላይ የሚገኙ ጉዳዮች በግንባታው ላይ የሚገኙ ጉዳዮች
በግንባታው ላይ, የ ግንባታ ጉዳዮች (የ ግንባታ ጉዳዮች?) ለግንባታ ጉዳዮች
በግንባታው ላይ የሚገኙ ጉዳዮች ለግንባታ ጉዳዮች




```
0 000 000000 -0 000000000000
0 000 000000 -0 00000000 00000000
0 000 000000 -0 0000000000000000
0 000 0000
```



3.


□□□□□□, □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□



□□□□□□
□□□□□□□□□□...

□□□□, □□□□
□□□



□□ □□□□□□ □□□□□!

၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀

၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀ ၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀
 ၀၀ ၀၀၀၀ (၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀,), ၀၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀.


```
0 000 000000
00000000000.000:000/000000000000000.000

0 00 0000000000000000
```



```
0 000 000 0000000000 5.0000
0 000 0000000 -0 0000000 0000000000
0 000 0000 0000000 0000000
```



```
0 000 0000 0000000 0000000
0 00
00000000 1.000 00000000 2.000
00000000 3.000 00000000 4.000
00000000 5.000 00000000 5.000
```

4.

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ == □□□□□□□?

□□□□□□□□

□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□

□ □□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□-□□□□□□ □□□□□□□ 1.□□□

□□□□□□□□ (□□□□□□□□):

□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ 1.□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□;

□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□□□.



0000 000000 00 00000000

00000000 00000000 000
0000000 0000000

<<<<<<< 0000:00000000 1.000


00000000000 00 00 000, 000

=====
=====




00000000000 00 00 000, 000

>>>>>>> 3640708

00000000 000000 00 000000 00



□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□



በግንባታ ስራ ላይ የሚደረግ የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል

በግንባታ ስራ ላይ የጥራት ጥቅል ማድረግ፣ የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።

የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል ማድረግ ማለት የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።

የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል ማድረግ ማለት የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።

የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል ማድረግ ማለት የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።

የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል ማድረግ ማለት የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።

የጥራት ጥቅል

የጥራት ጥቅል ማድረግ ማለት የጥራት ጥቅል ማረጋገጥ ማለት ነው።



□□□□□□!

...□ □□□ □ □□□

□□□□'□□□□....



□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □ :

- » □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□
- » □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
- » □□□□ □□□□□□ (□□□□.□□□□□□□□□□□□.□□□□)
- » □□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□.□□□□/□□□□□□□□)
- » □□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□-□□ 3.0